

100/734/09

በዝርዝር ሰተመለከቱት በሙሉ

በደረሰብኩት

268/2013

ጉዳዩ:- የመመሪያ ቁጥር 107/2007 አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀጽ 4 የተሰጠ መሆኑን ስለማሳወቅ

ባለስልጣኑ በጉምሩክ ህግና በሌሎች ህጎች በተሰጠው ስልጣን መሰረት ከወጪና ገቢ ዕቃዎች ጋር በተያያዘ ቀረጥና ታክስ የመወሰንና የመቆጣጠር እና በጉምሩክ ስነ ስርዓት አፈጻጸም ጋር በተያያዘ አስተዳደራዊ ውሳኔዎችን የመስጠት ስልጣን ያለው በመሆኑ፤ ይህን ስልጣን ተግባራዊ በማድረግ ሂደት የሚቀርቡ ቅሬታዎችንና አቤቱታዎችን ለማስተናገድ የሚያስችል የጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ የሰራ ክፍል በመመሪያ ቁጥር 107/2007 እንዲደራጅ ተደርጓል።

በመመሪያው አንቀጽ 15/2 ላይ አቤቱታ አቅራቢው ቅሬታው በአስተዳደራዊ ውሳኔ ላይ ሆኖ ቅሬታ ያቀረበበት ዕቃ እንዲለቀቅለት በፈለገ ጊዜ አካራካሪ የሆነውን ቀረጥና ታክስ መጠን የሚያክል ዋስትና ለማስያዙ ማረጋገጫ ሲያቀርብ አቤቱታውን ለክፍሉ ማቅረብ እንዳለበት ይደነግጋል። ሆኖም በተለያዩ ጊዜ ከባለሀብቶች ጋር በተደረገው ውይይት በድህረ እቃ አወጣጥ በሚገኝ አዲት ግኝት ላይ አቤቱታ ለማቅረብ የኢንሹራንስ ዋስትና እንዲያቀርቡ በመመሪያው አንቀጽ 15/4 መሠረት በመጠየቃቸው ተቋሙ በሰጠው ውሳኔ ላይ አቤቱታቸውን አቅርበው ለመክራክር መቸገራቸውን ይገልጻሉ። በሌላ በኩል ለአምራቾች ከባለስልጣኑ ጋር በታሪፍ ወይም በዋጋ አለመግባባት በሚኖር ጊዜ ዕቃቸውን እንዲለቀቅላቸው ከፈለጉ የኢንሹራንስ ዋስትና እንዲያቀርቡ መጠየቁ የኢንሹራንስ ካምፓኒዎችም በአሁኑ ወቅት ለጉምሩክ ጉዳዮች የኢንሹራንስ ዋስትና ሰነድ የማይሸጡ በመሆናቸው የአገልግሎቱ ተጠቃሚ አይደሉም። ስለሆነም እቃው ለተለቀቀ፤ በድህረ እቃ አወጣጥ አዲት ግኝት ላይ ተመስርቶ ለሚቀርብ ቅሬታ ዋስትና እንዲቀርብ መጠየቁ አግባብነት የሌለው በመሆኑ መመሪያውን ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል።

ስለዚህ የመመሪያው አንቀጽ 15/4 ሙሉ በሙሉ ተሰርዞ የአንቀጽ 15 ንዑስ አንቀጽ 5 እና 6 እንደቅደም ተከተላቸው 4 እና 5 ሆኖ ተሻሽሏል። ሆኖም በባለስልጣኑ ያለውን የአቤቱታ ሂደት ጨርሶ ወደ ግብር ይግባኝ ጉባኤ የሚሄዱ ከሆነ በአዋጁ 859/2006 አንቀጽ 155 ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት እንዲፈፀም አሳስባለሁ።

[Handwritten signature]
21/04/09
ዋጋ

ግልግጭ:-

- ለጉምሩክ ንግግራም፣ ልማትና ድጋፍ ሥራዎች ዘርፍ
- ለህግ ማስከበር ሥራዎች ዘርፍ
- ለጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ ጽ/ቤት
- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉባለስልጣን

ከሠላምታ ጋር

[Handwritten signature]
100/734/09
የጉምሩክ ጉዳዮች
የአቤቱታ አጣሪ

በጊ